

**ሙብት የነፈገውን ህግ-መንግስት፣ አማራው የመገሰስ ግዴታ አለበት (ደብሩ ነጋሽ-)**

የአብይ አመራር ኢትዮጵያን የጦርነት ቀጠና ማስመሰል የጀመረው፣ የመንግስት መንበር ጨብጦ ህገ-አራዊቱ አይሻርም እንዳለ ነበር። የመሰሪው ወያኔ ህግ-አራዊት፣ የነባር ኢትዮጵያንን አጽመርሰት፣ አሮምያ የሚል ማንጠልጠያ ሰጥቶ፣ አሮምዎችን ግለኛ ባለቤት ማድረግ ይታወቃል። ቀጥሎ አዲስ አበባንም መርቆላቸዋል። ታዲያ ድንገት አገር ከነከተማዋ ያገኙበትን ሰነድ፣ ወራሪ ጋሎች/አሮም፣ አይነካም ቢሉ አይገርምም። “ ሞኝ ያገኘው ፈሊጥ ፣ ውሻ የደፋው ሊጥ እንዲሉ። በነርሱ ምናብ አሮምያቸውን፣ በጥንታዊ ኢትዮጵያውያን አጥንት መስርተዋል። ህዝቡን እየፈጁ በማሳደድ ሶስት ሚሊዎን ዜጎች ያፈናቀሉትም ለዚህ ነው። አብይን የሰላም ሽልማት የሰጡት የዕምነት ብጤዎቹ ፈረንጆች፣ ምናልባት የገዳን ዳግም ወረራ፣ ግፋበት ያሉት ይመስላል። የንጹሃን ደም እያፈሰሰ፣ በተለይ ደግሞ፣ ሀማራውን ለማጥፋት የሚያደርገው ጥረት፣ እስካሁን ተሳክቶለታል። የሚገርመው፣ የአነግና የጉሙዝ ባለሟሎቹ፣ የናዚው ሂትለር፣ አይሁዶች ላይ ከፈጸመው የከፋ እልቂት ባልታጠቀ አማራ ሲፈጽሙ፣ ሃይ ባይ መጥፋቱ ነው። የሃይማኖት አባቶች ፣ የፌደረሽን ምክር ቤት የአማራና አገው ወኪል ተብዬዎች ወዘተ፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ያገር ሽማግሌዎች፣ እውቅ ዜጎች፣ ባማራን ፍጅት መንግስትን ሊጠይቁና ሊያወግዙ ቀርቶ፣ አያነሱትም። ለአብይ ሎሌነት ያደሩት የብልጽግና አማሮች፣ ፍጅቱን ማቆም ቀርቶ፣ ብሶቱን እንዳይገልጽ አግደውታል። ህግ-አከባሪው አማራ፣ እነኝህን ምንደኞች እግዜር የሾማቸው መሰሎት፣ ሰላማዊ ስለፉን እያዘነ ሰረዘ።

የአረመኔው የአብይ መንግስት፣ በአማራው የከፈተው ጦርነት ዘርፈው በዙፋኑ ነው። እስከንድርን፣ እንዲሁም የሚፈራቸውን የአማራ ፖለቲከኞች ፣ እነ ይልቃልን፣ ልደቱን፣ በግፍ ማሰሩ አንዱ መገለጫ ነው። 60 000 በላይ የአማራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከትምርት ገበታቸው ማባረሩም። ከነትጥቃቸው ከኤርትራ ያስሰገባቸው አነጎች፣ ከባንክና መሳርያ እየዘረፉ፣ አማራን እየፈጁ ንብረታቸውን መውረስ፣ ሌላው ስልቱ ነው። አያሌ ያማራ የከፍተኛ ትምርት ተቋም ተማሪዎች፣ ሴቶች ጭምር ታግተው ደብዛቸው መጥፋቱን ማድበስበሱ፣ የወንጀሉ ተባባሪነቱን የገልጸል።

ለ 30 አመታት ያላባራው የአነግ አማራን የማጥፋት ዘመቻ፣ በእነ አብይ ፣ በነገርባ፣ ለማ ፣ ጀዋር፣ በደንደአ አብዲሳ ወዘተ ያገረሸው፣ አጋር አማሮች ስላገኙ ነው። ስለሆነም ነው፣ ሎሌዎቹ፣ በመተከልና በወለጋ የሚፈጀውን ያልታጠቀን አማራ ለመታደግ፣ የናዚውን የአብይን ፈቃድ የጠየቁት ። የጠሉት ይወርሳል፣ የፈሩት ይደርሳል ሁኖ፣ መሸጠነትን ክፉኛ የሚጸየፈው አማራ፣ በውስጡ በበቀሉ ባንዶች ለመመራት በቃ/ ፈቀደ። ጀግናው በላይ ዘለቀን የመሰለ፣ ባንዳን የሚቀጣ ስለታጣ። ሀማራ ለእንዲህ አይነት ወርደት ሲዳረግ፣ በታሪኩ የመጀመርያው ግዜ ነው። ትላንት ወራሪ ትግሬን አዝለው ቤተመንግስት ያስገቡት የዘቀጡ አማሮች፣ አራስና ነፍሰ-ጡር ላረዱ አረመኔዎች፣ ካባ መሸለም አይደንቅም።

**የጋላ ዳግም ወረራ ካልተገታ፣ የኢትዮጵያ ትጠፋለች**

ኢትዮጵያን የወረሩ ጋሎች ፣ ሌሎችን መጤ ሲሉ የታሪክ ምጻት ነው። ከግራኝ በኋላ ኢትዮጵያን የወረሩ ጋሎች፣ የሰፈሩት በሲዳማው፣ በሃድያው፣ በሶማሌው፣ በአፋሩ፣ በጉራጌው ፣ በከፊቶች፣ በጃንጅሮው፣ በጌዶው፣ በከምባታው፣ በበርታው፣ በሻንሻው፣ በአማራው፣ በአገው፣ በሃራሬው ፣ በአርጎባው ወዘተ አጽመርሰት ነው። የጋላን ወረራ የመሰለ፣ ኢትዮጵያን ዕድገት እጅግ ያቃወሰ፣ ያቀጨጨ ክስተት የለም ሲሉ፣ አያሌ ሊቃውንት ጽፈዋል። ነገስታቱ ፣ጋላ ያመሰቃቀላትን አገር የጥንት ዳር ድንበር ለማስከበር ሲሉ ፣ ጎበዞችን ከአማራ፣ ከአሮሞ (ሸዋ)፣ ጉራጌ ፣ ከንባታ ወዘተ፣ ያዘመቱት ። ደጋና ጤነኛ ቦታውን ትቶ ፣ በረሃ እና ንዳድ ሳይበግረው፣ በእግርና በኩብት ዳር አገር ወርዶ፣ ድንበሯን ከወራሪ ፈረንጅና ግብጽ አፍ ነጥቆ ያስከበረ ጀግና ነው። ከተውሳክና ከዱር አራዊት የተረፈው፣ ደን መንጥሮ፣ አገር አቅንቶ የዛሬዋን ኢትዮጵያን ያስረከበን እኮ ነው። ወራሪ አነግ እና ወያኔ እንደሚሉት መሬት ለመቀራመት ሳይሆን፣ ለቅዱስ አላማ ነብር። ያገሪቱ ህዝብ ከ 7 ሚሊዎን ባልበለጠ ግዜ፣ በመሬት ቅሚያ መወንጀል ፣ በሬ ወለደ ነው። ይህን ያልተረዱ የብልጽግና አማሮች፣ አገር ያቆዩን የዳር አገር የነፍጠኛ ( አማራና ሌሎች ኢትዮጵያውያን) ዝርያ፣ በወራሪነት መፈረጅ፣ ለታሪክ ባዕድ ስለሆኑ ነው።

የአገሪቱ ዋልታና ምስሶ ሆኖ የኖረው ስልጡኑ አማራ ፣ ህልወና ለአደጋ የወደቀው፣ ሰው ሊያደርጋቸው በሞከረውና አገሩን ባጋራቸው መጤ አረመኔዎች ነው። እነአብይ ኢትዮጵያን ለመውረር ፣ እንደ ፋሽስት ጣልያን፣ አማራውን ብቸኛ ጠላት ያደረጉት፣ ሌሎቹን በቀላሉ አሮሞነትን እንጥልበታለን ከሚል ከንቱ እሳቤ ነው። ለአብነት፣ በፈርንጆች አቆጣጠር በ 1938 ፣ 25,000 ዱርቤቱ ብለው ከሸፈቱ አርበኞች 23,500 ወይንም 94 ከመቶ ፣ አማሮች እንደነበሩ የጣልያኖች ሰነድ ያሳያል። ቀሪው 1,500 አርበኛ ደግሞ ከሲዳማ፣ ጋላና ጉራጌዎች ነበሩ ይላል። ባጭሩ ፣ ከ 20 አርበኛ 19 አማራ ነበር ማለት ነው። በሰላም ግዜም፣ ከአራቱ እጅ ፣ በትንሹ ሶስቱን እጅ ያገሪቱን የእህል ሰብል የሚያመርተው፣ የመሃልና የዳር አገር አማራ ነው። 40 በመቶ ያገሪቷን ሃብትና ንብረት የምታንቀሳቅሰው የአዲስ አበባ ነዋሪ፣ አብዛኛው አማራ ነው። ስለዚህ ባጠቃላይ ያገሪቱን 80 እስከ 85 በመቶ ግብር የሚከፍለው አማራ ነው። ይህን ያህል አቅም ያለውና ፣ባገሪቱ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለው ጀግናው አማራ ነው። መሪ በማጣት፣ እጅግ ተጎሳቂሎ ዛሬ በአረመኔዎች የሚፈጀው። ባለመታደል አማራው ከራሱ ይልቅ ለትዮጵያ ስለኖረም ነው። የአማራና የኢትዮጵያ ጠላቶች፣ የባንዳ ዝርዮች እና አረመኔዎች፣የናጡት ። በአማራ ልዕልና የሚቀኑት መናኞች ፣ ላገሩ መድሀን መሆኑ፣ የነርሱን የበታችነት የሚያጋልጥ ይመስላቸዋል። ፍጡር ከባይርዩ በላይ አይውልምና።

**አማራው፣ የወራሪን ህግ መንግስት፣ የመገሰስ ግዴታ አልበት**

ሎሌው የአማራ ሹማምንት፣ ወያኔ ትግሬና አነግ የወረሩትን መተከልን ወደ ጎጃም መልሶ፣ ደራንም ከጋላ ወረራ መታደግ፣ መብቱ ብቻ ሳይሆን ግዴታውም ነው። ወገን ለመታደግ፣ የአነግን መንግስት ፈቃድ መጠየቁ ፣ለአማራ ድርብ ሞት ነው። አማራው፣ የወራሪዎችን ህገ-መንግስት መገሰስ ይገባዋል። አማራ እንክዋን ዘራፍ ብሎ፣ ግብር አልገብርም ቢል፣ ጠላትን ያንበረክካል። የአማራ መሪ ተብዬዎች፣ የበደሉትን ወገን የሚከሰት፣ ጠላትን ተጋፍጠው፣ በዳርና በመሃል አገር የሚኖረውን ጀግና የማራ

ህዝብ፣ ‘ አለንልህ ፣ ደርሰንልሃል’ ሲሉት ነው። የነደደውን አማራ፣ የአጽመርስቱ ባለቤት ሲያደርጉ ነው። ሌላውም ኢትዮጵያዊ፣አገሩን ከውስጥ ወራሪዎች ለመታደግ፣ አማራ ወገኑን ይደግፋል ። ፋሽስቱ አነግ በሃሰት ትርክት ቁርን አውሬ አድርጎ አሮምያ የሚሉትን አገራችንን ምድረበዳ ማድረግ ግልጽ ነው።አነግ ያደነቆራቸው ወጣት አርሞዎች ፣ አንድ ቀን እውነቱን ሲረዱ፣ እነ አብይን፣ ሌንጮ ፣ ዲማ፣ ገላሳ፣ ዳውድ ኢብሳ፣ ለማ፣ ጁነዲን፣ አብዲሳን፣ገርባን ፣ጀዋርን ወዘተ የሚፋረዱበት ጊዜ ይመጣል።

የጸሃፊውን 52 ያልታጠቁ ዘመዶች፣አነግ በሐረርጌ በ1983 ጨፍጭፎበታል (9 Jan 2021)